



LIDA Stories

lidastories.net

ᐱᐅᐅᐅᐅᐅ ᐱᐅᐅᐅᐅᐅ / An old man as a husband


Aranya
☑ Sunniva Høiby-Øiset
📁 Loza Tadesse Mamo (am)




This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

ᐱᐅᐅᐅᐅᐅ ᐱᐅᐅᐅᐅᐅ

An old man as a husband



Aranya
☑ Sunniva Høiby-Øiset
📁 Loza Tadesse Mamo
|| 5
☺ ᐱᐅᐅᐅᐅ / English en




የኖርዌይ ወንዶች በዓለም ላይ ምርጥ ወንዶች ናቸው ብዬ አስብ
ነበር። ግን ያ እውነት አይደለም! ባለቤቴ የሆነውን ሰው ከማግኘቴ
በፊት ባንኮክ ውስጥ በሚገኝ ፋብሪካ ውስጥ እሠራ ነበር። እሱም
በፓታያ ይኖር ነበር። በኢንተርኔት ተገናኝተን በመጨረሻ ጥንዶች
ሆንን።

. . .

I thought Norwegian men were the best men in
the world, but that is not true! Before I met the
man who became my husband, I worked in a
factory in Bangkok, and he lived in Pattaya. We
met through the Internet and eventually
became a couple.


፡፡ጋሀሊ ቀፅረዳፌ ንረሃ ቅሪፌፌሃ ረሃሃ
ቀኢፌፌ ሃሪ ጋሪሃ ሄፍፍፌፌ ጋኑኑተሃፌፌ ረሃሃተሃ ሲከሃሃ ፡፡ወሊ
ሆሃተሃ ሐኑሃ ተከላፌፌ ፡፡ረሃሃ ቅሪፌፌሃ ሃኑሃ ዝኒ ቅፌሃሃ



ወደ ኖርዌይ ተዛወርን እና ኖርዌይኛ ለመማር ትምህርት ቤት መሄድ ጀመርኩ። አስቸጋሪ ጊዜ ነበር። የመንጃ ፍቃድ አልነበረኝም። እናም ባለቤቴ በመኪና ወደ ትምህርት ቤት ይዞኝ ይሄዳል፣ ይጠብቀኝ እና ተመልሰን በመኪና መውሰድ ነበረበት። በእያንዳንዱ መንገድ አንድ ሰዓት ነበር። ከትንሽ ቆይታ በኋላ ወደ ሚቀርቦን ቀየርን። እሱ ግን አሁንም ወደ ትምህርት ቤት መውሰዱን አልተወም። ብቻዬን እንድሄድ አልፈለገም።

. . .


We moved to Norway, and I started going to school to learn Norwegian. It was a difficult time. I did not have a driver's licence, and my husband had to drive me to school, wait for me, and drive back. It was an hour each way. After a while we moved closer, but he still insisted on driving me to school. He did not want me to walk alone.



ይልቁንም ለእኔ ሌላ ሥራ ሰጠኝ። ጋራች መሥራት። እሱ አለቃ
ነበር እኔ ደሞ ሁሉንም ነገር አሰራለው። ስለታመመ ብዙ መሥራት
አልቻለም። ጋራዜን በመገንባት ካገኘው ገንዘብ ምንም
አልሰጠኝም።

...

Instead he had another job for me – building a
garage. He was the boss and I did everything.
He could not do much because he was ill. He did
not give me any of the money he made from
building the garage.



አንድ ቀን እቤት ብቻውን ሲሆን አንደሚደብረው እና ስለዚህ ውሻ
አንደሚያስፈልገን ወሰነ። እኔ ደሞ ከትምህርት በኋላ
ስለሚደከምኝ እና የቤት ስራ ስላለኝ ውሻ አልፈልግም። ውሻውን
በየቀኑ ውጪ አንደሚያወጣው ነገር ግን በመጨረሻ
ውሻውን እና ሽማግሌ ባለቤቴን መንከባከብ ግድ ሆነብኝ።

...

One day he said he was bored when he was
home alone, so he decided we should get a dog.
I did not want a dog as I was tired after school
and I had homework to do. He said he would
walk the dog every day, but in the end I had to
take care of both the dog and my old husband.